



ገቢንና ንብረትን የሚመለከት የግል መግለጫ

የመጀመሪያ ስም:
የአያት ስም:
የ DUF - ቁጥር:

የኢኮኖሚ ድጋፍ ሕግንና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን የሚመለከቱ አባሪዎችን «በስደተኞች መቀበያ ማዕከል ለሚኖሩ የሚሰጥ የኢኮኖሚ ድጋፍን የሚመለከት የውስጠ ደንብ» (የገንዘብ ደንብ) በሚለው የኢንተርኔት ቋጠሮ ውስጥ ታገኛለህ/ሽ።

ለመኖር የሚያስችልህ/ሽ አቅም ከሌለህ/ሽ ብቻ ነው UDI የኢኮኖሚ ድጋፍ የሚሰጥህ/ሽ። ገቢ ወይም ንብረት ያለህ/ሽ ከሆነ ለኑሮ የሚያስፈልግህን/ሽን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ለማሟላት አቅሙን አለህ/ሽ ማለት ነው። ይህ ከሆነ የኢኮኖሚ ድጋፍ አይሰጥህም/ሽም። ወይም ደግሞ የድጋፉን መጠን ከገቢና ንብረት አንጻር አይተን እንቀንሳለን። የተወሰነ ደረጃ ያለው የደመወዝ ገቢ ያለህ/ሽ ከሆነም የቤት ኪራይ እንድትከፍል/ዩ ትጠየቃለህ/ቁያለሽ።

ገቢ ወይም ንብረት ካለህ/ሽ አሳውቅ/ቂ!

የሚገባህን/ሽን ትክክለኛ የኢኮኖሚ ድጋፍ መስጠት እንዲቻል ገቢ ወይም ንብረት ያለህ/ሽ ወይም የሌለህ/ሽ መሆኑን ለስደተኛ መቀበያ ማእከሉ የግዴታ ማሳወቅ ይኖርብኻል/ሻል። ይህንንም የምታደርገው/ጊው በዚህ የማሳወቂያ ቅጽ ላይ በመፈረም ነው። መረጃው የሚያገለግለው የሚሰጥህን/ሽን የኢኮኖሚ ድጋፍ ለማስላት ብቻ ነው።

ማስረጃ አቅርብ/ቢ !

የኢኮኖሚ ድጋፍ ለማግኘት የሚያስችሉ መሥፈርቶችን የምታሟላ/ዩ ከሆንክ/ሽ፣ የስደተኞች መቀበያ ማዕከሉ በሚጠይቅበት ወቅት ይህንኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ የግዴታ ማቅረብ አለብህ/ሽ። UDI የሚጠይቀውን ማስረጃ የማታቀርብ/ቢ ከሆነ የሚሰጥህ/ሽ የኢኮኖሚ ድጋፍ ይቆማል።

የሚከተሉትን ማስረጃዎች ማቅረብ አለብህ/ሽ !

- የደሞዝ ገቢ ካለህ/ሽ የመጨረሻውን የደሞዝ መግለጫ ወረቀትህን/ሽን አንድ ኮፒ
- የደሞዝ ገቢ ካለህ/ሽ የሥራ ውሉን አንድ ኮፒ
- በኖርዌይ የባንክ አካውንት (የደንበኛ ሂሳብ) ካለህ/ሽ፣ ያለፈውን ወር የገንዘብ መጠን የሚያሳይ የባንክ አካውንት መግለጫ
- ያለፈውን ዓመት አስመልክቶ የግብር ሰብሳቢው ባለሥልጣን የሰጠህን/ሽን የግብር ሁኔታ መግለጫ አንድ ኮፒ
- ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ያገኘኸው/ሽው ማሕበራዊ ጥቅማ ጥቅም ካለ፣ ከ NAV ይህንኑ የሚያሳይ ጽሁፍ

የግል መግለጫ

- እኔ የዚህን የግል መግለጫ ይዘትና ትርጉም ተረድቻለሁ። እናም በተቻለኝ አቅም ትክክለኛ መረጃ ነው የሰጠሁት።
- እኔ አለኝ የምለውን ንብረት፣ እና/ወይም ያለኝን ገቢ በተመለከተ ለሰደተኛ መቀበያ ማዕከሉ መረጃ ሰጥቻለሁ። በማዕከሉ ውስጥ በምቆይበት የጊዜ ሂደት ንብረት ባበጅ፣ እና/ወይም ወርሀዊ ገቢ የሚኖረኝ ከሆነ ይህንኑ ለማዕከሉ የማሳወቅ ግዴታ አለብኝ። በንብረቴ እና/ወይም በወርሀዊ ገቢዬ ላይ ለውጥ ሲፈጠርም የማሳወቅ ግዴታ አለብኝ።
- እኔ ሆን ብዬ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ብሰጥ፣ ወይም ንብረቴን እና/ወይም ወርሀዊ ገቢዬን በተመለከተ መረጃ የምደብቅ ከሆነ ጉዳዩ ለፖሊስ እንደሚቀርብ በግልጽ ተረድቻለሁ።
- እኔ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ብሰጥ፣ ወይም የንብረቴን ሁኔታ እና/ወይም ወርሀዊ ገቢዬን በተመለከተ መረጃ የምደብቅ ከሆነ የማገኘው የኢኮኖሚ ጥቅማ ጥቅም እንደሚቀነስ ወይም እንደሚቆም አውቃለሁ።

ቀን የፖለቲካ ጥገኝነት ጠያቂው ፊርማ የማዕከሉ ሠራተኛ ፊርማ